

ካፍ። ሕፃናዊ ጠት የሚጠባው በከተማይቱ ጉዳይ ላይ ሲገለጹ፣ ዓይኔ በእንግ ደከመች፣ አንጅቴም ታወከ፤ ስለ ወገኔ ሴት ልጅ ቅጥቃጤ ጉብቴ በምድር ላይ ተዘረገ።

בְּהַשְׁתַּחֲוֹתַי	עֵיר	בְּרַחֲבוֹתַי	כִּפְלֵל	בְּהַתְעַפְּפִי	וַיִּן	וְגַן	אֵי	יְאֻמְרוּ	לְאַנְתָּם	12
ይፈሰሳል	ከተማ	-በ-አደባባይ	-ያ-ተገደሉ	-እና-በ-ደካማ	ወይን	-እና-አህል	የት	-እና-አለ	እናት	
H8210		H7339			H3196	H1715	H0346	H0559	H0517	

ו	: אַנְתָּם	קִיק	אַל	נִפְשָׁם
—	እናት	አቅፍህ	-ወደ	ነፍስ
	H0517	H2436	H0413	H5315

ላሜድ። በከተማ ጉዳይ እንደ ተወጋ ሰው በዛሉ ጊዜ፣ ነፍሳቸውም በእናቶቻቸው ብብት በወጣች ጊዜ፣ እናቶቻቸውን። አህልና የወይን ጠጅ ወዴት አለ? ይሉአቸዋል።

לֵךְ	אֲשֹׁתִי	מָה	יְרוּשָׁלַם	הַבַּת	לֵךְ	אֲדַמְתָּ	מָה	אֲעִידֶיךָ	מָה	13
—	shall-I-likem	ምን	አዳሩሳሌም	ሴት-ልጅ	—	እኔ-thought	ምን	አስጠነቀቀ	ምን	
		H4100	H3389	H1323		H1819	H4100		H4100	

יְרַפְּאֵ	מִי	שְׁבַרְךָ	כִּי	נִדְוַל	כִּי	צִיִּן	בַּת	בְּתוֹלַת	יְאֻמְרוּ
-እና-ፈወሰ	ማን	your-destruction	-ያ-ባሕር	ትልቅ	ምክንያቱም	ጽዮን	ሴት-ልጅ	ድንግል	-እና-አጨናናቸው
H7495	H4310	H7667	H3220			H6726	H1323	H1330	H5162

ו	: לֵךְ
—	—

ሜም። የአዳሩሳሌም ሴት ልጅ ሆይ፣ ምን እመሰክርልሻለሁ? በምንስ እመሰክርልሁ? ድንግላቱ የጽዮን ልጅ ሆይ፣ አጽናናሽ ዘንድ በምን አስተካክልሻለሁ? ስብራትሽ እንደ ባሕር ታላቅ ነውና፤ የሚፈውስሽ ማን ነው?

בְּהַשְׁבִּיב	עֲנֵנִי	עַל	גִּלְגַּל	וְקֵלָ	וְתַפֵּל	שֵׁנִי	לֵךְ	תָּזוּ	וְנִבְיֵאֵיךָ	14
-እና-ተመለስ	በደል	-በ	ገለጠ	እይ-	and-worthlessness	-በ-vain	—	shall-tመልከት	ነቢይ	
H7725	H5771		H1540	H3808		H7723		H2372	H5030	

ו	: וּמְדוּתָי	שֵׁנִי	מְשֹׁאֵת	לֵךְ	וְתָזוּ	(שְׁבוּתָךְ)	(שְׁבוּתָךְ)
—	and-banishment	-በ-vain	ድርሻዎችን	—	shall-tመልከት	የእንተ-captivity	የእንተ-captivity
	H4065	H7723	H4864		H2372	H7622	H7622

ኖን። ነቢያቶችሽ ከንቱና ሐሰተኛ ራእይ አይተውልሻል፤ ምርኮሽንም ይመልሱ ዘንድ በደልሽን አልገለጡም፤ ከንቱና የማይረባ ነገርንም አይተውልሻል።

עַל	רִאשֵׁי	וַיַּעֲנֵנִי	שָׂרְקוּ	וְרָרָ	עֲבָרִי	כָּל	כַּפְּיִם	עֲלֵי	סַפְּקִי	15
-በ	ራስ	ተቀሳቃሽ	they-hiss	መገደ	-እና-ተሻገረች	ሁሉ	ማንኪያ	-በ	-እና-መታ-together	
		H5128	H8319	H1870		H3605	H3709			

ו	: הָאָרְצִי	לְכָל	מְשׁוֹשׁ	יְפִי	כְּלִילַת	שְׂאֵמְרוּ	הָעֵיר	תְּנֹאֲתֵי	יְרוּשָׁלַם	בַּת
—	-ያ-ምድር	ሁሉ	a-joy	of-beauty	ሁሉ-of	-እና-አለ	ከተማ	-ያ-ይህ	አዳሩሳሌም	ሴት-ልጅ
	H0776	H3605	H4885	H3308	H3632	H0559		H2063	H3389	H1323

ሳምኬት። መንገድ አለፈዎች ሁሉ እጆቻቸውን ያጨበጡብብሻልና። በውኑ የውበት ፍጻሜና የምድር ሁሉ ደስታ የሚሉአት ከተማ ይህች ናትን? እያሉ፣ በአዳሩሳሌም ሴት ልጅ ላይ ያፍጻሙሉ፣ ራሳቸውንም ያነቃነቃሉ።

אֶס	בְּלַעֲנִי	אֲמַרְוּ	שִׁי	וַיִּתְרַקְוּ	שָׂרְקוּ	אֲנִי	כָּל	פִּיהֶם	עֲלֵי	פָצוּ	16
ብቻ	-እና-ወጠ	-እና-አለ	ጥርሶች	and-gnash	they-hiss	ጠላቶችህ	ሁሉ	አፍ-የ	-በ	ከፈተች	
H0389	H1104	H0559	H8127	H2786	H8319	H0341	H3605	H6310		H6475	

ו	: רְאִינִי	מִצְּאֵנִי	שְׂקִי	הַיָּמִי	
—	-እና-አየ	አገኘ	ተስፋ-አደረግሁ	ቀናት	
	H7200	H4672		H3117	H2088

ዔ። ጠላቶችሽ ሁሉ አፋቸውን አለቁቁብሽ፤ እያፍጻሙኑ ጥርሳቸውን እያፋጩ። ውጠናታል፤ ነገር ግን ተስፋ ያደረግናት ቀን ይህች ናት፤ አግኝተናታል አይተናትማል ይላሉ።

פְּלִיטָה	הַתְּנִיחַ	אֶת־	בַּיּוֹם	הַיְהִי	וְלֹא	מִסּוֹבֵיב	מִגּוֹרֵי	מוֹעֵד	כְּיוֹם	תִּקְרָא
-ያ-አመለጠ	አግዚአብሔር	ቁጣው	ቀናት	-እና-ሆነ	እይ-	-በ-ተሪያ	my-terrors	መገናኛ	ቀናት	-እና-ጠራ
	H3068	H0639	H3117	H1961	H3808	H5439	H4032	H4150	H3117	H7121
			פ	כָּלֵם :	אֵיבִי	וְרֵבִיתִי	טַפְחֵתִי	אֲשֶׁר-	וְשָׂרִיד	
			—	-እና-ጨረሰ	ጠላቶችህ	አበዛ	I-nursed	-የ-	or-escapee	
				H3615	H0341		H2946		H8300	

ታው። እንደ በዓል ቀን የሚያስፈሩኝን ከተሪያዬ ጠራህ፣ በአግዚአብሔር ቁጣ ቀንም ያመለጠ ወይም የቀረ አልተገኘም፤ ያቀማጠልኋቸውንና ያሳደግኋቸውን ጠላቴ በላቸው።